

የዜጎች



መቋቋሚያ

ቅፅ 1 ቁጥር 25 ጥር 1 ቀን 2012 ዓ.ም

በኢ.ዜ.መ.ዓ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

<< በቀጣዩ ምርጫ ኢ.ዜ.መ.ዓን የሚወክሉ ሰጪዎች
የሚመረጡበት መመዘኛ ተዘጋጅ >>



በቀጣዩ ምርጫ ኢዜማን የሚወክሉ ዕጩዎች የሚመረጡበት መመዘኛ ተዘጋጅ

ጥር 1 ቀን 2012 (የዜጎች መድረክ)



በህዝብ ግንኙነት ክፍል

ክፋይል ማህደር የተወሰዱ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) በየምርጫ ወረዳው ያሉ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባዔ አባላት በየወረዳው ፓርቲውን ወክለው በምርጫ የሚወዳደሩ ዕጩዎችን የሚመርጡበት መመዘኛ መስፈርት አዘጋጀ።

በኢዜማ ብሔራዊ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጸድቆ ወደምርቻ ወረዳዎች መሠራጨት የጀመረው መመዘኛ መስፈርት በፓርቲው አሠራር መሰረት ፓርቲውን ወክለው በየምርጫ ወረዳው የሚወዳደሩትን ዕጩ የምርጫ ተወዳዳሪዎች የሚመርጡበት በየወረዳው ያሉ አባላት ሲሆኑ ይህም የሚደረገው የወረዳ ጠቅላላ ጉባዔ ተጠርቶ በዴሞክራሲያዊና ግልፅ ምርጫ እንደሆነ ያብራራል። በዚህ መሰረት የምርጫ ወረዳውን ዕጩዎች ሲመርጡ ሊመለከቷቸው የሚገቡ ዋና ዋና ጉዳዮችን በዝርዝር የሚያስቀምጥ እንዲሁም ከሚቀርቡት ዕጩዎች ውስጥ የተሻሉትን ለመምረጥ የሚያስችል መመዘኛ መስፈርት በፓርቲው የምርጫ ስትራቴጂና ማኔጅመንት ቡድን ተዘጋጅቶ ለየምርጫ ወረዳዎቹ በፓርቲ የድርጅት ጉዳይ በኩል መላክ ተጀምሯል።

የተዘጋጀው የዕጩዎ መመዘኛ ሰነድ ዓላማዎች

1. በሁሉም የምርጫ ወረዳዎች የፖለቲካ ፓርቲዎችና የምርጫ አዋጁ እንዲሁም የፓርቲው ደንብ በአግባቡ ተግባራዊ

2. ግልፅ የሆኑ መመዘኛዎችን በማስቀመጥ የዕጩ መምረጥ ሂደቱን ግልፅ፤ ተአማኒና ቀልጣፋ ማድረግ።
3. ወጥ የሆነ አሠራርን በሁሉም የምርጫ ወረዳዎች ማረጋገጥ።
4. የሚመረጡት ዕጩዎች ብቃት፤ ክህሎት፣ ንቁ ተሳትፎ እና ቅንነት ያላቸው እንዲሆኑ ማገዝ።
5. ከሌሎች ተጨባጭ ፓርቲዎች አንጻርም አሸናፊ ሆነው ሊወጡ የሚሉ ዕጩዎችን ወደፊት በማምጣትና ለውድድር በማቅረብ ምርጫውን ማሸነፍ። እንዲሁም አስካሁን ካሉት አባላት በተጨማሪ ምርጫ ወረዳዎች ለምርጫ የሚወዳደሩ ብቁ አባላትን እንዲመለምሉ ማስቻል።

በአጠቃላይ ቅን አገልጋይ የሆኑ ብቁ መሪዎች ማዘጋጀት ኢዜማ ምርጫውን ሲያሸነፍ ኅብረተሰቡ አስካሁን የተማረጠባቸው በመንግሥት መዋቅር ውስጥ ያሉ መሰረታዊ ችግሮችን በብቃት የሚያስተካክሉ አባላት እንዲመረጡ ለማስቻል እንደመነሻ መሰረት ሆነው እንዲያገለግሉ በማሰብ የተዘጋጀ ሰነድ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል።

የተዘጋጀው የዕጩዎ መመዘኛ መስፈርት በሶስት ክፍሎች የተከፈለ ሲሆን መሰረታዊ መመዘኛዎች በሚል በኢትዮጵያ

ሕግና በፓርቲው ደንብ ላይ የተቀመጡ አስገዳጅ አንቀጾችን የያዘ ነው። ሁለተኛው ክፍል ተጨማሪ መመዘኛዎች የሆኑና በዋናነት የዕጩውን የትምህርት፤ የመልካም ባህሪ፤ የስራ ትጋት፤ የንቁ ተሳትፎ ደረጃ፤ እንዲሁም በአካባቢው ያለውን ተቀባይነት መሰረት ያደረጉ መመዘኛዎች የተቀመጡበት ሲሆን ሦስተኛውና የመጨረሻው ክፍል ደግሞ በዕጩነት የተመረጡ አባላት ከዕጩነት ሊሰረዙ የሚችሉበትን አግባብ ያስቀምጣል።

ለረጅም ጊዜ ሴቶች በፖለቲካ ውስጥ የነበራቸውን አጠቃላይ ማኅበረሰባዊ ሚናቸው የማይመጥን ተሳትፎ ከግምት በማስገባት በምርጫ ወረዳዎች ኢዜማን ወክለው በምርጫ የሚሳተፉ ሴት ዕጩ ተወዳዳሪዎችን ለማበረታት በተለየ መልኩ በምክር ቤት ዕጩ ሆነው የሚመረጡበት መስመር በመመዘኛው ተካቷል።

በየምርጫ ወረዳው ያሉ አባላትና አመራሮችም የተዘጋጀውን ሰነድ በመረዳትና ተግባራዊ በማድረግ እያንዳንዱ ምርጫ ወረዳ ብቁ፤ ቅን አገልጋይ እና ህዝቡን ለማገልገል በቂ ክህሎት ያላቸውን እንዲሁም ፓርቲው በሕዝብ ዘንድ ተመራጭ እንዲሆን የሚያስችሉ ዕጩዎችን እንዲመርጥ ፓርቲው የአደራ መልዕክት አስተላልፏል።

የምርጫ ወረዳ የሴቶች ጉዳይ ተጠሪዎች ሥልጠና እየተሰጠ ነው

ጥር 1 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ደቡብ ክልል ከሚገኙ 4 ዞኖች የተወጣጡ 26 የምርጫ ወረዳ የሴቶች ጉዳይ ተጠሪዎች በሥርዓተ ጾታ እና የአመራር ክህሎት ላይ ቦዲቲ ከተማ ሥልጠና ተሰጠ።

ፓርቲው የሴቶችን በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ እና በአጠቃላይ የፖለቲካ ተሳትፎ ማሳደግን ዓላማ ያደረገ የክህሎት ማሳደጊያ ሥልጠናዎችን በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ለሴት አባላት በተከታታይ እየሰጠ ይገኛል።

የዚህ ተከታታይ ሥልጠና አካል

የሆነውን የክህሎት ማሳደጊያ ሥልጠና በቦዲቲ ከተማ የሰጡት የኢዜማ የሴቶች ጉዳይ ተጠሪ ናንሲ ውድነህ እና የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት እመቤት ቢራራ ናቸው።

ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ሥልጠና በባሕር ዳር ከተማ ከምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም ለተወጣጡ የምርጫ ወረዳ የሴቶች ጉዳይ ተጠሪዎች የተሰጠ ሲሆን የፊታችን እሁድ ጥር 3 ቀን 2012 ዓ.ም ደግሞ ደቡብ ወሎ ዞን ከሚገኙ የምርጫ ወረዳዎች ከተወጣጡ የሴቶች ጉዳይ ተጠሪዎች በደሴ ከተማ ሥልጠና እንደሚሰጥ የሴቶች ጉዳይ

አድራሻ

ስልክ

+251118592950

ኢ.ሜይል

ethzema@gmail.com

ትዊተር

www.twitter.com/ethzema

ፌስቡክ

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ)

ጥር 1 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ

ሕዝባዊ የውይይት መድረክ



የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) በአዲስ አበባ ከተማ የምርጫ ወረዳ 11 ነዋሪዎች ፓር የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ውይይት ለማድረግ ቀጠሮ ይዟል።

ቀን እሁድ ጥር 3 ቀን 2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 2:30 ጀምሮ 6 ኪ.ሎ አካባቢ በሚገኘው የሰብሳቢ ማዕከል

ከስክጦ መረጃ: +251 9 36496105



ኢ.ዜ.ማ በወረዳ 19 ህዝባዊ ስብሰባውን አከናወነ “ ፌዴራሊዝም መጀመር ያክበት ከቀበሌ ነው”

“የትግራይ ህዝብና ህወሃት አንድ ናቸው የሚሉት ህወሃቶች ብቻ ናቸው።”

የኢ.ዜ.ማ መሪ ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር)

ጥር 1 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ) በአዲስ አበባ በምርጫ ወረዳ 19 ከሚገኙ አባሎቹና ደጋፊዎች ጋር ታኅሣሥ 26 ቀን 2012 ዓ.ም በነጋ ቦንገር ሆቴል ሕዝባዊ ውይይት አደረገ።

የኢ.ዜ.ማ የወጣቶች ጉዳይ ተጠሪ ፅዮን እንግዳዩ «ያለንበት ጊዜ ወሳኝ ወቅት ነው፤ ያለ ወጣቶች ተሳትፎ ምንም መሥራት አይቻልም። ኢ.ዜ.ማ የወጣቶች ፓርቲ ነው። እንደዚህም ሆኖ አሁን ያለው ወጣት በቂ አይደለም። በፓርቲያችን ውስጥ ብዙ ወጣቶችና ሴቶች ያስፈልጋሉ!» ብለዋል።

«እኛ ፌዴራሊዝምን የምናየበት ይለያል። ፌዴራሊዝም መጀመር ያለበት ከቀበሌ ነው። የቀበሌው አስተዳዳሪ ከቀበሌው ነዋሪ ሕይወት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው።» በማለት ንግግር የጀመሩት የኢ.ዜ.ማ መሪ ብርሃኑ ነጋ (ፕሮፌሰር) ንግራቸውን በመቀጠል «ከአሁን በኋላ ከዳር ቆሞ ማየት የለም። ከዳር ቆሞ ማየት መብትን አሳልፎ መስጠት ነው!...ትልቁ ነጻነት ራስን ማስተዳደር ነው።» ብለዋል።

በውይይቱ ላይ የኢ.ዜ.ማ መሪ ከተስብሳቢዎቹም ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ ሁሉም ተጨንቋል ኢ.ዜ.ማ ስለዚህ ጉዳይ ምን አቋም አለው? ስለ ህወሃት ወቅታዊ ሁኔታ

እና ስለ ቀጣዩ ምርጫ ለቀረበላቸው የተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል።

«የትግራይ ሕዝብና ህወሃት አንድ ናቸው የሚሉት ህወሃቶች ብቻ ናቸው። የትግራይ ሕዝብ ነጻነቱን እንዲያገኝ የቻልነውን ሁሉ እናረጋለን ያሉት ብርሃኑ «ቀጣዩ ምርጫ እንደሚካሄድ በሚመለከታቸው ኃላፊዎች በኩል አቋም ስለተያዘ እኛም እንሳተፋለን።» ብለዋል። ኢ.ዜ.ማ ያሰናዳውን ፖሊሲም ለምርጫው አቅርቦ ይከራከራል በማለት መሪው ተናግረዋል።